

Est

Chapter 5

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

הַמְּלָכָה ገሥጥ	בֵּית ቤት	בְּחֶזֶק ግቢ	וַתַּעֲמֹד ቆመ	מַלְכוּת የእሱ-kingdom	אֶסְתֵּר አስቴር	וַתִּלְבָּשׁ አለበሰች	הַשְּׂלִישִׁי ሦስተኛ	בַּיּוֹם ቀን	וַיְהִי ሆነ	1
H4428			H5975	H4438	H0635	H3847	H7992	H3117	H1961	
בְּבֵית ቤት	מַלְכוּתוֹ የእሱ-kingdom	כִּסֵּא ዙፋን	עַל- -በ	יּוֹשֵׁב የረ	וְהַמְּלָכָה ገሥጥ	הַמְּלָכָה ገሥጥ	בַּיּוֹם ቤት	נֶכַח ፊት-የ	הַפְּנִימִית the-inner	
	H4438	H3678		H3427	H4428	H4428		H5227	H6442	

הַמְּלָכָה
የእሱ-kingdom

נֶכַח
ፊት-የ

פָּתַח
በር

הַבַּיִת:
ቤት

[H6607](#)

[H5227](#)

[H4438](#)

በሦስተኛው ቀን አስቴር ልብሰ ለብሰችና ለገሥጥ ገሥጥ ቤት ትይዩ በገሥጥ ቤት በውስጡ ወለል ቆመች፤ ገሥጥም በቤቱ መግቢያ ትይዩ በቤተ መንግሥቱ ውስጥ በገሥጥ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ነበር።

וַיְהִי ሆነ	כִּרְאוֹת አየ	הַמְּלָכָה ገሥጥ	אֶת- (את)	אֶסְתֵּר አስቴር	הַמְּלָכָה ገሥጥ	עַמּוּדָתָהּ ቆመ	בְּחֶזֶק ግቢ	נִשְׂאָה ነሣ	קַן ጸጋ	בְּעֵינָיו ዓይን	2
H1961	H7200	H4428	H0853	H0635	H4436	H5975	H5375	H2580			
וַיִּשְׁט and-extended	הַמְּלָכָה ገሥጥ	לְאֶסְתֵּר አስቴር	אֶת- (את)	שֵׁרָבִיט scepter-of	הַזֹּהָב ወርቅ	אֶשְׁרָ ያ	בְּיָדוֹ እጅ	וַתִּקְרַב ቀረበ	אֶסְתֵּר አስቴር	וַתִּנָּע ነካ	
	H4428	H0635	H0853	H8275	H2091		H3027	H7126	H0635	H5060	

בְּרֹאשׁ
ራስ

הַשֵּׁרָבִיט:
the-scepter

ס

§

[H8275](#)

ገሥጥም ገሥጥቱ አስቴር በወለሉ ላይ ቆመ ሳይህ ጊዜ በዓይኑ ሞገስ አገኘች፤ ገሥጥም በእጇ የነበረውን የወርቅ ዘንግ ለአስቴር ዘረጋለች፤ አስቴርም ቀርባ የዘንጉን ጫፍ ነካች።

וַיֵּאמֶר አለ	לָהּ -ለ-እርሷ	הַמְּלָכָה ገሥጥ	מֵה- ምነ	לָךְ -ለ-እንተ	אֶסְתֵּר አስቴር	הַמְּלָכָה ገሥጥ	וַיְהִי ምነ	בְּקִשְׁתָּ -የ-እንተ-request	עַד- እስከ	חֵצִי half-of	3
H0559		H4428	H4100		H0635	H4436	H4100	H1246	H5704	H2677	
הַמְּלָכָה የእሱ-kingdom	וַיִּנָּתֵן ሰጠ	לָךְ -ለ-እንተ									
H4438	H5414										

ገሥጥም። ገሥጥ አስቴር ሆይ፣ የምትለምኝ ምንድን ነው? የምትሺውስ ምንድን ነው? እስከ መንግሥቱ እኩሌታ እንዲሁ ይሰጥኛል አላት።

וַתֵּאמֶר አለ	אֶסְתֵּר አስቴር	אִם- h	עַל- -በ	הַמְּלָכָה ገሥጥ	טוֹב ጥሩ	יְבוֹא መጣ	וְהָמֵן ሐማን	הַיּוֹם ቀን	אֶל- -ወደ	הַמְּשֻׁקָה ግብዣ	4
H0559	H0635			H4428	H2895	H0935	H2001	H3117	H0413	H4960	
אֶשְׁרָ ያ	עֲשִׂיתִי አደረገ	לָךְ -ለ-እሱ									

አስቴርም። ለገሥጥ መልካም ሆኖ ቢታይ ገሥጥ ወዳዘጋጀሁለት ግብዣ ከሐማን ጋር ዛሬ ይምጣ አለች።

